

የአራማጅ መረብዎን መገንባት

ተሳታፊዎች ማኅበራዊ መረቦች ንቃት የመፍጠር ጥረቶችን ለማገዝ እንዴት ጥቅም ላይ መዋል እንደሚችሉ ይማራሉ።
ተሳታፊዎች ከዚህም በተጨማሪ የመስመር ላይ ይዘት እንዴት ማዳበር እንደሚቻል እና ስለሚፈልጉት ዓላማ መረጃን እንዴት ማዳረስ እንደሚቻል ይማራሉ።

ንቃት ለመፍጠር ሥራ የሰዎች ማህበራዊ መረብን መጠቀም

ክፍል አንድ

ለተማሪዎች ይንገሩዎቸው

አንድ ታዋቂ ሐረግ አለ፤ እንዲህ ይላል “ምን ታውቃለህ ሳይሆን ማንን ታውቃለህ ነው” ምንም እንኳን ይህ 100% ትክክል ባይሆንም (ምን ታውቃለህ የሚለውም እጅግ አስፈላጊ ነው)፤ የመረቦችን አስፈላጊነት ለመረዳት ጥሩ አስታዎሽ ነው።

ሥራ የሚፈልጉም ቢሆን ወይም በሚቀጥለው ደረጃ ስፖርት መጫወት የሚፈልጉ ቢሆን፤ ጥሩ መረብ ያለዎ መሆኑ ግብዓት እንዲመቱ ሊያግዙዎች የሚችሉ ግንኙነቶችን ለማድረግ ያስችልዎታል። የንቃት መፍጠር ሥራዎችም ከዚህ የተለዩ አይደሉም። የምናውቀው ቃቸው ሰዎች መረብ ትልቅ እና የተሻለ በሆነ ቁጥር፤ በማህበረሰባችን ውስጥ ለውጥ መፍጠር የበለጠ ቀላል ይሆንልናል።

ከቤተሰቦቻችን እና ጓደኞቻችን እስከ መምህሮቻችን እና የማህበረሰብ መሪዎቻችን ድረስ፤ በተለይ የጓደኞቻችን ጓደኞች በምናካትት እና መረባችንን ለእኛ ቅርብ ከሆኑ ሰዎች ባሻገር በምናሰፋ ጊዜ ቀድሞም ከምናስበው በላይ ብዙ ሰዎችን እናውቃለን። እነዚህ ግለሰቦች ግብዓታችንን እንድንመታ ትልቅ ሃብት ሊሆኑን ይችላሉ።

እኛ አሁን ላናውቃቸው የምንችላቸው ነገር ግን ግባችንን እንድንመታ ሊያግዙን የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ማህበራዊ ሚዲያ እና በይነመረብ ንቃት በመፍጠር ጥረታችን ላይ ሙያ ወይም ሃብት ሊያዋጡ የሚችሉ አይነት ሰዎችን ለማግኘት ሌላ ሰፊ መንገድ ይሰጣሉ።

ክፍል ሁለት

በክፍሉ ፊት ለፊት ባለው የማሳያ ገጽ ከ / ተሳታፊዎ አካብቢያዊ/ ዐውድ አንጻር ሰዎች እንዴት በማህበራዊ መረብ እንደሚተሳሰሩ እና ከእነዚህ ትስስሮች እንዴት ጥቅም ማግኘት እንደምንችል የሚያሳይ የቪዲዮ ምሳሌ ያሳዩ።

ተማሪዎችዎን ይጠይቁ

መረጃ አሁን ባሉዎት ማህበራዊ መረቦች በኩል እንዴት ሊዳረስ ይችላል።

እነዚህን ግንኙነቶች እንዴት የንቃት መፍጠር ጥረታችንን ለማጠናከር እንጠቀምባቸዋለን?

ለተማሪዎች ይንገሩዎቸው

በሚቀጥለው እንቅስቃሴ፤ እርስዎ የሚፈልጉትን ጉዳይ የሚያብራራ እና መጋራት የሚችል የመስመር ላይ ሃብት ይፈጥራሉ። የንቃት መፍጠር ጥረቶቻችን በመስመር ላይ በማጋራት፤ እርስዎ ስለምን እንደሚያስቡ ለሌሎች መንገር እና ጥረትዎን የሚደግፉ አዲስ ሰዎችን የማግኘት ዕድል ማግኘት ይችላሉ።

ምድብ ሥራ

ክፍል አንድ

ለተማሪዎች ይንገሩዎቸው

እርስዎ ስለሚያስቡት ነገር መጋራት የሚችል የመስመር ላይ ሃብት (ለምሳሌ፣ Google Docs፣ የማሳበራዊ ሚዲያ መድረክ፣ Wordpress ጦማር፣ ስለ Neocities የሚያወራ ድር ጣቢያ Scratchን በመጠቀም የተንሸራተቻ አቀራረብ ወዘተ።) ይፍጠሩ።

1. ዓላማዎን የሚያብራራ መግቢያ እና ከዚያም ያለምን አስፈላጊ እንደሆነ ይጻፉ።
2. ለበርካታ ድር ጣቢያዎች አገናኞችን (ለምሳሌ በጉዳዩ ላይ የሚያተኩር የመስመር ላይ መጣጥፍ) ይላኩ።
3. ስለዚህ ጉዳይ የሚጽፉ፣ የሚጠምሩ፣ ትዊት የሚያደርጉ፣ ወይም ዲጂታል ሚዲያ የሚሰሩ ሶስት ሰዎችን ይዘርዝሩ። (እንደ አማራጭ፣- ከቻሉ፣ ለእነዚህ ሶስት ግለሰቦች ለእያንዳንዳቸው ትዊት ይላኩ እና ስለ ዓላማዎና ምን ማሳካት እንደሚፈልጉ ይገነኛቸው።)

የክላስ መስተጋብር

መልመጃውን ለማጠናቀቅ ለተሳታፊዎች 30 ደቂቃ ይሰጧቸው። በተመደበው ሰዓት መሰረት፣ በመጀመሪያው ወይም በሁለተኛው የቡድን ስብሰባ፣ ተሳታፊዎቹን ስለ ሃብታቸው ከትልቁ ቡድን ጋር ይጠይቋቸው እና ውጤታማ ስትራቴጂዎችን በማጉላት ለ 15 ደቂቃ ውይይት ያካሂዱ።